



የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት
ልሳነ- ሕግ ጋዜጣ
LISAN HIG GAZETA
OF THE BENISHANGUL — GUMUZ REGIONAL STATE
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት
ም/ቤት ጠባቂነት የወጣ

17 ኛ ዓመት ቁጥር 20 አሰሳ ነሐሴ 1992

17th Year No 20
 Assosa August 2000

ማውጫ

CONTENTS

አዋጅ ቁጥር 20/1992

PROCLAMATION NO. 20/2000

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት

PROCLAMATION ON THE ESTABLISHMENT OF THE BUREAU OF ORGANIZATION AND EXTENSION BENISHANGUL GUMUZ REGIONAL STATE COOPERATIVE SOCIETIES

የህብረት ሥራ ማህበራት ማደራጃና ማስፋፊያ ቢሮ ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

WHEREAS, it has become necessary to establish cooperative societies in Benishangul Gumuz National Regional State which are formed by individuals on voluntary basis and who have similar need for creating savings and mutual assistance among themselves by pooling together their finance, knowledge, properly and labour.

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልል ተመሳሳይ ፍላጎት ባላቸው ሰዎች መካከል በፈቃደኝነት ላይ የተመሠረተ ህብረት በመፍጠር ገንዘብ፣ እውቀትን፣ ንብረትንና ጉልበትን በማስተባበር ቁጠባን፣ እርስ በርስ መደጋገፍን የሚፈጥሩ የህብረት ሥራ ማህበራትን ማደራጀት አስፈላጊ በመሆኑ፤

WHEREAS, it has become necessary to enable cooperative societies to solve their economic and social problems which they can not overcome by working individually as well as to enable them to get modern technology, industrial products, loan services through their cooperatives and it has become imperative to make them play an appropriate role in the regions development by facilitating the means by which they can compete in a free market by getting a better price for their produce.

የህብረት ሥራ ማህበራት አባላት በተናጠል በመሥራት ሊወጧቸው የሚችሏቸውን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮቻቸውን በጋራ መፍታት እንዲችሉ እንዲሁም ምርትንና አገልግሎትን ለማሳደግ የሚያስችሉ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን፣ የኢንዱስትሪ ውጤቶችንና የብድር አገልግሎት በማህበራቸው አማካኝነት እንዲያገኙና በነጻ ገበያ ተወዳድረው የተሻለ ዋጋ ማግኘት የሚያስችላቸውን ሁኔታ በማመቻቸት ለክልሉ ልማት ተገቢውን ሚና እንዲጫወቱ ማድረግ በማስፈለጉ፤

WHEREAS, it has become necessary to establish a government organ that can coordinate, extend and give support to cooperative societies which are organized under the proclamation No 147/1999 issued by the Ethiopian Federal Democratic Republic House of Representatives.

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በወጣው የህብረት ሥራ ማህበራት አዋጅ ቁጥር 147/ 1991 የሚደራጁ ማህበራት የሚያስተባብር፣ የሚያስፋፋና ድጋፍ የሚሰጥ አንድ የመንግሥት አካል ማቋቋም አስፈላጊ በመሆኑ፤

NOW, THEREFORE, in accordance with Constitution of Benishangul Gumuz National Regional State Article 47 /b/ is hereby proclaimed as follows.

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልል ሕገ መንግሥት አንቀጽ 47 /ለ/ መሠረት የሚከተለው ታውጆአል፡፡

ክፍል አንድ

ጠቅላላ

**አንቀጽ ፩
አጭር ርዕስ**

ይህ አዋጅ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ
ክልላዊ መንግሥት የህብረት ሥራ ማህበራት
ማደራጃና ማስፋፊያ ቢሮ ማቋቋሚያ አዋጅ
ቁጥር 20/1992 ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

Part One
General

Article 1
Short Title

This proclamation can be cited as the
Benishangul Gumuz National Regional State
Proclamation No 20/2000 to establish the
Organization and Extension of Cooperatives
Societies Bureau.

አንቀጽ ፪

ትርጓሜ፡

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡

1. **፤ማህበር፤** ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ፌዴራላዊ የሕዝብ ተወካዮች ምክርቤት በወጣው አዋጅ ቁጥር 147/1991 መሠረት የተደራጀና የተመዘገበ የህብረት ሥራ ማህበር ነው።

በተለይም ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ይጨምራል፡

ሀሀ የገበሬዎች የህብረት ሥራ ማህበራት፤

ለሀ የመኖሪያ ቤት የህብረት ሥራ ማህበራት፤

ሐሀ የኢንዱስትሪና የዕደ ጥበብ የህብረት ሥራ ማህበራት፤

መሀ የሽማግቾች የህብረት ሥራ ማህበራት፤

ሠሀ የገንዘብ ቁጠባና ብድር የህብረት ሥራ ማህበራት፤

ረሀ የዓሣ አስጋሪዎች የህብረት ሥራ ማህበራት፤

ሰሀ የማዕድንና ኢነርጂ የህብረት ሥራ ማህበራት እና

ሸሀ ሌሎች የህብረት ሥራ ማህበራት፤

Article 2

Definition

In this proclamation unless the context otherwise requires;

1. "Society" means a cooperative society established and registered in accordance with the proclamation No 147/1999 issued by the Ethiopian Federal Democratic Republic House of Representatives and in particular includes the following:

- a) Agricultural cooperative Societies.
- b) Housing cooperative societies.
- c) Industrial and Artisans producers Cooperative Societies.
- d) Consumer cooperative societies.
- e) Savings and credit cooperative societies.
- f) Fishers' cooperative societies.
- g) Mining and Energy cooperative societies and
- h) Other Cooperative Societies

2. *፤የህብረት ሥራ ማህበር፤ ማለት ሰዎች በፈቃደኝነት ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮቻቸውን በጋራ ለመፍታት የሚያቋቁሙትና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የሚያስተዳድሩት ማህበር ነው።*
3. *፤ዩኒየን፤ ማለት ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የሆኑት መሠረታዊ ህብረት ሥራ ማህበራት አንድ ላይ በመሆን የሚያቋቁሙት ሁለተኛ ደረጃ ማህበር ነው።*
4. *፤ፌዴሬሽን፤ ማለት በሁለት ወይም ከዚያ በላይ በመሆኑ ዩኒየኖች የሚቋቋም ወይም በልዩ ሁኔታ በክልል ደረጃ የሚቋቋም ማለት ነው።*
5. *፤ክልል፤ ማለት የቤኒሻንጉል ብሔራዊ ክልል ማለት ነው።*
6. *፤መንግሥት፤ ማለት የቤኒሻንጉል ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ማለት ነው።*
7. *፤ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ፤ ማለት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ማለት ነው።*
8. *፤ቢሮ፤ ማለት በዚህ አዋጅ መሠረት የተቋቋመ የህብረት ሥራ ማህበራት ማደራጃና ማስፋፊያ ቢሮ ማለት ነው።*

2. "Cooperative Society" means a society established by individuals on voluntary basis to collectively solve their economic and social problems and to democratically manage it.
3. "Union" Means a second grade society collectively establish by two or more cooperative societies.
4. "Federation" means establish by two or more unions or under special condition established on regional status.
5. "Region" means Benishangul Gumuz National Region.
6. "State" means Benishangul Gumuz National Regional State.
7. "Executive Committee" means Benishangul Gumuz National Regional State executive committee.
8. " Bureau" means cooperative society organization and extension Bureau established according to this proclamation,

ክፍል ሁለት

ስለ መቋቋም፣ ተጠሪነት፣ አደረጃጀትና ዓላማዎች

አንቀጽ 3

መቋቋምና ተጠሪነት

1. የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የህብረት ሥራ ማህበራት ማደራጃና ማስፋፊያ ቢሮ ከዚህ በኋላ የህብረት ሥራ ማህበራት ማደራጃና ማስፋፊያ ቢሮ እየተባለ የሚጠራ ራሱን የቻለና ህጋዊ ሰውነት ያለው የመንግሥት አካል ሆኖ በዚህ አዋጅ ተቋቋሟል።
2. ይህ ቢሮ ተጠሪነቱ ለቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነው።

አንቀጽ ፬

አደረጃጀት

1. ቢሮው በሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚሾም የቢሮ ኃላፊ፣ ለሥራው የሚያስፈልጉ ሌሎች አግባብነት ያላቸው ኃላፊዎችና ሠራተኞች ይኖሩታል።
2. የቢሮው ዋና መሪነት በክልሉ ርዕሰ ከተማ ሲሆን እንደአስፈላጊነቱ በዞንና በወረዳ የሚቋቋሙ ቅርንጫፍ መሪዎች ይኖሩታል።

አንቀጽ ፮

ዓላማ

ቢሮው የሚከተሉት ዋና ዋና ዓላማዎች ይኖሩታል።

Part Two

Establishment and answerable organization and objectives

Article 3

Establishment and answerable

1. The Benishangul Gumuz National Regional State Organization and Extension Bureau of Cooperative Societies (hereafter cited as cooperative Society Organization and Extension Bureau) is a self supporting having legal status government organ established by this proclamation.
2. This Bureau is answerable to Benishangul Gumuz National Regional state executive committee.

Article 4

Establishment

1. The Bureau shall have a Bureau head appointed by the executive committee and appropriate heads and workers required for the work.
2. The head office of the Bureau shall be in the regional capital city and it may have branch office as deemed necessary that would be established at Zonal and woreda level.

Article 5

Objective

The Bureau shall the following major objectives.

1. በአባላቱ ፍላጎት ላይ የተመሠረቱና ለክልሉ ህዝብ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጠቀሜታ ሊያስገኙ የሚችሉ የተለያዩ ዓይነት የህብረት ሥራ ማህበራት እንዲደራጅ ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር፤
2. የህብረት ሥራ ማህበራት ለመምራት የሚያስፈልጋቸውን ወጪና የአገልግሎት ዋጋን ለመቀነስ አባላት የሚፈልጉትን ግብዓት ወይም አገልግሎት በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያገኙ ዕገዛ ማድረግ፤
3. ማህበራት ለአባላታቸው የምርት ውጤቶችና አገልግሎቶች የተሻለ ገበያ በማፈላለግ ያባላቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ በሚያደርጉት ጥረት አስፈላጊውን ድጋፍ መስጠት፤
4. የህብረት ሥራ ጽንሰ ሃሳብን ለማስፋፋትና ማህበራት በነጻ ገበያ ኢኮኖሚ ውስጥ ብቁ ተወዳዳሪ በመሆን ችግሮቻቸውን ከመፍታት ባሻገር በክልሉ ለልማት ተገቢውን ተሳትፎ እንዲኖራቸው የማህበራቱን አቅም ለመገንባት የሚያስችሉ ተከታታይ ስልጠናዎች መስጠትና ሌሎች ድጋፎችን ማድረግ፤

1. To create a conducive atmosphere by which various cooperatives that are based on the voluntary will of members and have economic and social benefit to the people of the region can get organized.
2. To give support to members attain their goal or service through equitable price in order to minimize the required production expense and service charge of the cooperatives.
3. To give the necessary support to the effort cooperatives make to get a better market for the products and services their of members and to protect the interest of their members.
4. To give continued training and other assistance. Which can enable cooperatives; build their capacity not only to extend the concept of cooperative undertaking and solve their problems by becoming active competitors but also to have appropriate participation in the development of the region.

ክፍል ሶስት

የቢሮውና የቢሮ ኃላፊው ጠቅላላ ሥልጣንና ተግባር

አንቀጽ ፮

የቢሮው ሥልጣንና ተግባር

ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባር ይኖራታል።

1. የህብረት ሥራ ማህበራትን በሚመለከት የፖሊሲ ሃሳቦች ያመነጫል፣ የጥናትና ምርምር ተግባራትን ያከናውናል፣ ለህብረት ሥራ ማህበራት ዕድገት የሚጠቅሙና በአባላት ተሳትፎ የሚሠሩ የልማት ፕሮጀክቶችን እንዲዘጋጁ፣ የአፈጻጸም ስትራቴጂና ቅደም ተከተል እንዲወጣ ሁኔታዎችን ያመቻቻል። ተግባር ላይ መዋላቸውን ይከታተላል።
2. በክልል ውስጥ በአባላት ፍላጎት መሠረት የህብረት ሥራ ማህበራት እንዲደራጁ አስፈላጊውን ዕገዛ ያደርጋል።
3. በህብረት ሥራ ማህበራት አዋጅ ቁጥር 147/1991 መሠረት የተደራጁ ማህበራትን ይመግባል፣ የህጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ ሰርተፊኬት ይሰጣል፣ ይሠርዛል።
4. የህብረት ሥራ ማህበራት የሂሳብ አያያዝና ውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት እንዲጠናከር የሙያ ዕገዛ በመስጠት ገንዘብና ንብረታቸውን ከብክነት ይከላከላል፣ ወቅታዊ የሂሳብ ምርመራ ያካሂዳል።

Part Three

Powers and Duties of the Bureau and the Bureau Head

Article 6

Power and Duties of the Bureau

The bureau shall have the following power and duties.

1. The Bureau shall formulate policy ideas on cooperative societies; performs research activities, facilitates conditions for the preparation of development projects that are undertaken by participation of members and which are useful to the growth of cooperative societies and successive implementation strategy is devised.
2. It shall give the necessary support to organize cooperative societies in the region in accordance with voluntary needs of the members.
3. It shall register and organized cooperatives according to proclamation No 147/2000 shall give legal personality certificate; and shall make cancellation thereof.
4. It shall give professional assistance that the accounting system and internal auditing of cooperative society is strengthened and protects their money and property against misappropriation. It shall carry out timely auditing of finance.

5. በማህበራት ገንዘብና ንብረት ላይ ጥፋት መድረሱን በሚያደርጋቸው የሂሳብ ምርመራ ከተደሰበት ለማስመለስ ጥረት ያደርጋል። ተገቢውን ህጋዊ እርምጃ እንዲወስድ ያደርጋል።
6. ማህበራት በነጻ ገበያ ተወዳድረው ተጠቃሚ እንዲሆኑና ለክልሉ የኢኮኖሚ ዕድገትም ተገቢውን አስተዋጽኦ ማድረግ እንዲችሉ አስፈላጊና ወቅታዊ የገበያ መረጃ እንዲያገኙ ያደርጋል።
7. የህብረት ሥራ ኤክስቴንሽንን በገጠርና በከተማ ለማስፋትና ለማዳበር የሚያስችሉ ተከታታይ ትምህርትና ሥልጠና በማዘጋጀት ለህብረት ሥራ ማህበራት አባላት፣ ቅጥር ሠራተኞችና ባለሙያዎች ይሰጣል።
8. አባላት በህብረት ሥራ ማህበራቸው በኩል የምርት ማሳደጊያ ግብዓቶችን፣ የምርት ውጤቶችን፣ ጥናት ላይ የተመሠተ ብድር እንዲያገኙና ምርትና አልግሎቶቻቸውን በተሻለ ዋጋ በመሸጥ ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ሁኔታ ያመቻቻል።
9. የህብረት ሥራ ማህበራት በሚዋሐዱበት በሚለያዩበት ወይም በፈረሱበት ጊዜ በህብረት ሥራ ማህበራት አዋጅ ቁጥር 147/09 መሠረት እንዲፈጸም አስፈላጊውን ክትትልና ድጋፍ ያደርጋል።

5. If it finds out damage and loss of money and property of the cooperatives, through its audit reports it shall make effort to retrieve it shall make that appropriate legal measure is taken.
6. It shall make cooperatives to get the necessary and timely market information so that they become useful through competing in the free market and be able to make an appropriate contribution to the economic development of the region.
7. It shall organize successive educational and training program that will enable to expand and develop broaden cooperative extension in rural and urban areas to members of cooperative society employees and professionals.
8. It shall facilitate conditions by which members can get means of enhancing production products research based loan thought their cooperatives and become beneficiaries by selling their product and services at better price.
9. It shall facilitate conditions by which cooperative societies, union and federation in the region are to be established.

10. የህብረት ሥራ ማህበራትን የሚመለከቱ ህጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች በትክክል ሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል።

11. የቢሮውን ዕቅድና በጀት ያዘጋጃል፣ ሲፈቅድም በሥራ ላይ ይውላል።

12. የንብረት ባለቤት ይሆናል፣ ውል ይዋዋላል። ይከሰሳል፣ ይከሳል፣

13. ዓላማውን ለማስፈጸም የሚረዱ ሌሎች ተዛማጅ ተግባራትን ያከናውናል።

አንቀጽ ፯

የቢሮ ኃላፊው ስልጣንና ተግባር

ቢሮ ኃላፊው የሚከተሉት ስልጣንና ተግባር ይኖሩታል።

1. በዚህ አዋጅ አንቀጽ 6 ለቢሮው የተሰጡትን ሥልጣንና ተግባራት በሥራ ላይ ያውላል።

2. የቢሮውን ሥራዎች ይመራል፣ ያስተዳድራል፣ ይቆጣጠራል።

3. በመንግሥት ሠራተኞች አስተዳደር ህግ መሠረት ሠራተኞችን ይቀጥራል፣ ያስተዳድራል፣ ያሰናብታል።

4. የቢሮውን የአጭር፣ መካከለኛና የረጅም ጊዜ ዕቅድ፣ ሥራ ንግግራምና በጀት አዘጋጅቶ ያቀርባል፣ ሲፈቅድም በሥራ ላይ ያውላል።

10. It shall make the necessary follow up and give support when cooperative societies form a union or when they part of when they are dissolved that it is implemented according to proclamation No. 127/1998/1999.

11. The Bureau shall make a follow up and supervise that laws regulation and directives that govern cooperative societies are properly implemented.

12. It shall prepare the plan and budget the Bureau and implement it when approved.

13. The Bureau shall become owner of property, it shall make contract, shall be sued and sued.

Article 7

The Power and Duties of the Bureau Head

The Bureau head shall have the following power and duties.

1. Shall implement the power and duties given to the office according to article 6 this proclamation.

2. Shall manage administers and control the duties of the Bureau.

3. In accordance with the governments civil servants administration laws. It shall employ administer and terminate contract or workers.

4. Shall prepare short medium and long term plans work programs, budget and implements when approved.

5. ለቢሮው በተፈቀደው በጀት፣ ሥራና ዕቅድ መሠረት የገንዘብ ክፍያ ይፈጽማል።
6. በቢሮው ስም የባንክ ሂሳብ ይክፍታል፣ ያንቀሳቅሳል።
7. ሥልጣንና ተግባሩን ለቢሮው ሠራተኞች እንደአስፈላጊነቱ በውክልና ይሰጣል።
8. ስለቢሮው ሥራ አፈጻጸምና በጀት አጠቃቀም በየጊዜው ለሚመለከተው አካል ሪፖርት ያቀርባል።
9. ቢሮው ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚያደርገው ግንኙነት ሁሉ ቢሮውን ይወክላል።
10. በክልሉ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴና በርዕሰ መስተዳድሩ የሚሰጡትን ሌሎች ተመሳሳይ ሥራዎች ይፈጽማል።

ክፍል አራት
ጠባቂ ድንጋጌዎች

አንቀጽ ፳
በጀት

ቢሮው የበጀት ምንጭ መንግሥትና ሌሎች ይሆናሉ።

አንቀጽ ፱

የሂሳብ መዛገብና ሰነዶች አደዳዝ

1. ቢሮው የተሟላና ህጋዊ የሆነ የሂሳብ መዛገብ ይይዛል።
2. የቢሮው የሂሳብ ሰነዶችና መዛገብ በክልሉ ዋናው አዲተር መሀበት ይመረምራሉ።

5. According to the budget work and plan approved for the Bureau, the Bureau makes financial payments.
6. Opens bank accounts and operates it in the name of the Bureau.
7. Delegate's power and duties of the Bureau to the workers as need may arise.
8. Presents reports, on work implementation and budget utilization of the Bureau to the concerned body.
9. Represents the Bureau in any communication with the third parties.
10. The Bureau head shall perform other similar duties assigned by the regional executive committee and the president of the region.

Part Four

Miscellaneous Provisions

Article 8

Budget

The source of the budget of the Bureau shall be the State and others.

Article 9

Handling Documents and books of Accounts

1. The Bureau shall keep complete and legal books of accounts.
2. The regions chief auditor's office shall audit documents and books of accounts of the Bureau.

አንቀጽ ፯
የመሸጋገሪያ ድንጋጌ

1. ከዚህ በፊት በክልሉ ውስጥ በህብረት ሥራ ማህበራት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 138ሀ70 እና በገበሬዎች የህብረት ሥራ ማህበራት አዋጅ ቁጥር 85/86 መሠረት ማህበራትን ሲያደራጁ የቆዩ የመንግሥት አካላት መብትና ግዴታዎች የህብረት ሥራ ማህበራትን በሚመለከት በዚህ አዋጅ ለሚቋቋመው የክልሉ የህብረት ሥራ ማህበራት ማደራጃና ማስፋፊያ ቢሮ ተላልፏል።
2. የህብረት ሥራ ማህበራትን ሲያደራጁ የቆዩ የመንግሥትን አካላት፣ የህብረት ሥራ ማህበራትን የሚመለከቱ ማናቸውንም ሰነዶችና መረጃዎች ለቢሮው ያስረክባሉ።

አንቀጽ ፲፩
የመተባበር ግዴታ

በዚህ አዋጅ ውስጥ የተጠቀሱት ጉዳዮችን ሥራ ላይ ለማዋል ማንኛውም ጉዳዩ የሚመለከተው አካል ሁሉ የመተባበር ግዴታ አለበት።

አንቀጽ ፲፪

ተፈጻሚነት የሌላቸው ህጎች

ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማናቸውም ህግ በዚህ አዋጅ በተመለከቱት ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

Article 10
Transitory Provisions

1. Rights and duties of the government bodies which have been organizing cooperatives in accordance with proclamation No. 85/78 for the establishment of cooperatives societies and proclamation No. 85/94 for establishment of farmers cooperatives regarding cooperative societies shall be transferred to the organization and extension of the cooperative societies of the Bureau of the region established by this proclamation.
2. Government organs that have been organizing cooperative societies shall hand over all documents and information that concern cooperatives to the Bureau.

Article 11
Obligation of Cooperation

All concerned bodies are obliged to cooperate to implement all matters stated in this proclamation.

Article 12

Inapplicable laws

Any law contrary to this proclamation shall not be applicable as regards to matters stated in this proclamation.

አንቀጽ ፲፫

መመሪያ የማውጣት ሥልጣን

ቢሮው ይህን አዋጅ በሚገባ በሥራ ላይ ለማዋል የሚዱ መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል።

አንቀጽ ፲፬

አዋጅ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ምክር ቤት ከፀደቀበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አሰላ ነሐሴ 1992 ዓ.ም.

ያረጋል አይሸሽም

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት

ኘሬዝዳንት

Article 13

Power of Issuing Directives

The Bureau shall issue directives for the implementation of this proclamation.

Article 14.

Effective Date of Proclamation

This proclamation shall be in force from the date approved by Benishangul Gumuz National Regional State Council.

Done At Assosa August, 2000

YAREGAL AYSHESHIM

President or Benishangul- Gumuz

Regional State